

## ፋሲካ ማን ያውቃል? ፡- የፋሲካ ሌሊት የካርዶች ጨዋታ

ጨዋታው ለፋሲካ ሌሊት ለሁሉም ቤተሰብ የሚሆን ነው።


መመርያዎቹ የተቀመሩት በወንድ አንቀጽ ቢሆንም ለሁለቱ ጾታዎች ያገለግላሉ።

በሁሉም የፋሲካ ሌሊት ደረጃዎች የጨዋታውን ዙር ማቆምና ማስተካከል ይቻላል።

### የጨዋታው ሂደት

- ጽሑፉ ወደ ታች እንደተዘቀዘቀ ጥቅሎቹን ማስቀመጥ፤
- ማንኛውም ተሳታፊ ተራው ሲደርስ ካርዱን ከማስቀመጫው በመምዘዝ ካርዱ ላይ የተቀመጠውን ተግባር ይፈጽማል፤
- ተግባሩን ከሌሎች ታዳሚዎች ጋር ማካሄድ ተፈላጊ፤ የሚገባና የሚመከር ነው

### ספריית PJ פיג'מה



ከግብጽ ስለመውጣት!  
ለመንገድ ስትወጣ የምትደዛቸው ሦስት  
ነገሮች ምን ምን ናቸው?


### ספריית PJ פיג'מה

በአንድ አግሮህ ቁምና ከፋሲካ ጋር ስለ  
ተያያዙ አምስት ነገሮች ተርክ።  
ከቀሪ ታዳሚዎች አርዳታ መጠየቅ  
ትችላለህ።



### ספריית PJ פיג'מה

አንተ መሴን በቅርጫት ውስጥ  
ለመጎብኘት የመጣህ ወፍ ነህ!  
ከመሴ ጋር ስለነበረህ ቅድታ ለታዳሚዎች  
ተርክ። መብረርና እንደ ወፍ መዘመር  
ትችላለህ።



### ספריית PJ פיג'מה

ለሐይዎት!  
በፋሲካ አራት ጽዋዎች ይጠጣሉ።  
ማንን ለማክበር ጽዋን ታነሳለህ?



### ספריית PJ פיג'מה



ፋሲካ የጸደይ በዓል ነው!  
እንደ ንብ ጥዝዝ አያልክ በታዳሚዎች  
መሃል ብረር።

### ספריית PJ פיג'מה



ከግብጽ ስለመውጣት!  
የትኛውን የሚያበረታ መዝሙር  
በመንገድ ትዘምራለህ?  
ከታዳሚው ጋር አብረህ ዘምረው።



## **ספריית פנימייה**

መራራ ቅጠል ለመብላት ትወዳለህ?  
 ታዳሚዎችህን በዓለም ላይ እንደ መራራ  
 ቅጠል የሚጥም እንደሌለ ለማሳመን  
 ሞክር!



## **ספריית פנימייה**

እዚህ ማን ነው እንቁራሪት?  
 በእንቁራሪቶች መቀሰፍት እንደነበረው  
 እንቁራሪት ዝለል።  
 ከታዳሚዎች ማን ነው ካንተ ጋር መዝለል  
 የሚችለው?



## **ספריית פנימייה**



አቤት ጨለማ...!  
 የጨለማውን መቀሰፍት ወክለህ አሳድ።  
 ምን ታያለህ?  
 በመንገድ ምን ገጠመህ?

## **ספריית פנימייה**



ለምን ጥያቄዎች?  
 ከጠረጴዛው ያለን አንድ አቃ ወይም  
 ምግብ ያዝና አስከምትችለው ድረስ  
 ጥያቄዎችን ጠይቅ፤ ታዳሚዎችም  
 ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ  
 ለምን?

## **ספריית פנימייה**



አንድን ማን ያውቃል...  
 ሁለትንስ? ሦስትንስ?  
 የተወሰኑ ጠረጴዛ ዙርያ የተቀመጡ  
 ሰዎችን ቁጠር።

## **ספריית פנימייה**

ከታዳሚዎች ለዚህ ጥያቄ ምላሾችን  
 ሰብስብ፤  
 ከቀደሙት የፋሲካ ሌሊቶች የዘንድሮው  
 በምን ይለያል?




## **ספריית פנימייה**

ጸደይም ደረሰ: ፋሲካ መጣ!  
 የፋሲካ ወይም የጸደይ መዝሙር ዘምር፤  
 ታዳሚዎችህንም አብረው እንዲዘምሩ  
 አድርግ።




## **ספריית פנימייה**

ከግብጽ ለመውጣት ትቸኩላችሁ?  
 በቅጽበት ከባርነት ወደ አርነት  
 ለመውጣት የሚፋጠንን ሰው ወክለህ  
 አሳድ።  
 ምንድን ነው የሚለው?  
 ምንድን ነው የሚያደርገው?



## **ספריית פנימייה**

ማለፍ ታውቃላችሁ?  
 በፋሲካ የዝግጅት ጠረጴዛው ዙርያ  
 ታላላቅ እርምጃዎችን እየተራመድክ  
 ሦስት ጊዜ ዙረው።



**ספריית נפ** פיג'מה



በረዶ ግብጽ ላይ ወረደ።  
በዚህ በጣም ብዙ በሆነ በረዶ ምን  
ማድረግ እንደሚቻል አስተያየት ስጥ።


**ספריית פ"ג פיג'מה**

ወደፊት፡ መንገድ እየወጣን ነው!  
በታላቅ ኃይል ከግብጽ የሚወጡትን  
የእስራኤል ልጆች አበረታታ!




**ספריית נפ** פיג'מה

ሦስትን ማን ያውቃል?  
የዝግጅቱ ጠረጴዛ ላይ ሦስት ጊዜ  
የሚገኝን አቃ ፈልግ።



**ספריית נפ** פיג'מה

የአንስሳት መንጋ መንገድ ላይ ይንጋጋል!  
“ሐድ ጋድያ” ከሚባለው መዝሙር  
ውስጥ የጠበትን ግልገል፣ የድመትን፣  
የውሻንና የበሬን ድምጽ አስማ።




**ספריית**  **פיג'מה**



ቅማል መቅሰፍት ነው!  
የቅማልን መቅሰፍት አሳይ፡ የት  
ያሳክክሃል፤ ምንስ ታደርጋለህ?


**ספריית נפ** פיג'מה

የፋሲካ ቂጣ ወጣ!  
ዳቦው አስመነፋቱ ምንም ማለት  
እንዳልሆነ የአስራሴል ልጆችን አሳምን።  
ቂጣዎች ይመረጣሉ!



**ספריית נפ** פיג'מה

በመንገድ ምን እንበላለን?  
ፋጠንና ከጉብጽ ለመውጫ እንዴት  
አድርጎ ሊጡን መለወስ እንደሚቻል  
አሳይ።



**ספריית נח פיג'מה**



“ሁላችንም አዋቂዎች፤ ሁላችንም ብልሃተኞች ነን”።

አንተ በምን አዋቂ እንደሆንክ ታዳሚዎች እንዲተርኩልህ ጠይቅ።

**ספריית נפ** פיג'מה

መምህራችን ጋምሊኤል በፋሲካ ሦስት ነገሮችን ማለት ይገባል ይላል፡ “ፋሲካ፣ ቂጣና መራራ ቅጠል”። እነዚህን ቃላት ማለትም “ፋሲካ፣ ቂጣና መራራ ቅጠል” እየዘመርክ ተወዛወዘ።

ספריית **נ** פיג'מה

ጥዝ ጥዝ ጥዝ ጥዝዝዝዝዝ...  
ከፋሲካ መዝሙሮች መካከል አንዱን  
ቀንጨብ በማድረግ አንዷ ንብ  
እያነበነበክ ታዳሚዎችህን መዝሙሩን  
እንዲለዩ ጠይቅ።

**ספריית נח פיג'מה**

ሚርያም ሙሴን በቅርጫት ሳለ  
ትጠብቀዋለች። እንዳይሰለቸው ምን  
ዓይነት ታሪክ ልትነግረው ይገባል?



**ספריית נפ** פיג'מה

በፋሲካ ምን ትወዳለችሁ?  
ታዳመሃችን አሳተፍ፤ በፋሲካ በዓል  
በጣም የሚወዱት ምን እንደሆነ  
እንዲተርኩ አበረታታቸው።




**ספריית נח פיג'מה**

ከባድ ስራ ስለመስራት?  
በአይታህ “ከባድ ስራ” ብለህ  
ስለምታስብውና ልትሰራው የማትወዷው  
ስራ ወይም ተግባር ተርክ።



**ספריית נח פיג'מה**

ባርያዎቹ ነበርን...  
ጡብ እየገነባህ ግንባታ ጀምር...  
አትቆጭ! ከትንሹ ቆይታ በኋላ የአርነት  
ልጆች እንሆናለን፤ ከግብጽም አንወጣለን!  
እስከፈታልኩው ድረስ በሃሳብህ ሳለው።



**ספריית נפ** פיג'מה

ከትንሽ ቆይታ በኋላ ወደ ቀይ ባህር ልንደርስ ነው!

ለበለጠ ደህንነት ዋና ተለማመድ።

